

# ሀሳቦች ይፈለጋል

## የጥህበረሰብ ጤና የCovid-19 መስፈርቶች ለንግድ ድርጅቶች



የሲያትል ከተማ ንግድ ድርጅቶች በተቋማቸው ውስጥ ማንኛውም ሰው አፍንጫቸውና አፋቸው ላይ የፊት መሸፈኛ መከላከያ እንዲለብሱ መጠየቅ አለባቸው። ድርጅቶች የአካላዊ ርቀት፣ የሚመለከታቸውን የሰው ብዛት መመሪያና ሌሎች የግል መከላከያ ባህሪያት ግዛት አቀፍ ትዕዛዝም መተግበር አለባቸው። ትዕዛዙን መጣስ በ90 ቀናት እስራትና እስከ \$100 የሚያስቀጠጥ አነስተኛ ጥፋት ነው። በተደጋጋሚ ትዕዛዙን የሚጥሱ የንግድ ፍቃዳቸውን ልያጡ ይችላሉ።

### የፊት መሸፈኛዎች ተቀባይነት ያለው አወላለቅ

በሚከተሉት ሁኔታዎች ድርጅቶች አንድ ግለሰብ የፊት መሸፈኛ እንደያወለደ ሊፈቀድ ይችላል፡

- ምግብ ቤት ወይንም ሌላ ምግብ ወይንም መጠጥ የሚያቀርቡ ተቋማት ውስጥ ተቀምጦ እየበሉ ወይንም እየጠጡ ሌሎች ጠረጴዛዎች ላይ ከተቀመጡት እንግዶች ቢያንስ የ6 ጫማ ርቀት እስከጠበቁ ድረስ።
- ከቤት ውጪ ህዝባዊ ሥፍራ ከቤተሰብ አባል ውጪ ከሆኑ ሰዎች ቢያንስ የ6 ጫማ ርቀት እስከጠበቁ ድረስ።
- የንግግር ተከፋይ የሆነ ማንኛውም ሰው የማይሰማ ወይንም መስማት የሚከብደው ሲኖርና ለመነጋገር ፊት አለመሸፈን አስፈላጊ ሲሆን።
- ለግዜው የፊት መሸፈኛ ማውለቅ የሚያስፈልገውን አገልግሎት በሚያገኙበት ግዜ።
- የግለሰቡን ማንነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ሲሆን።

የፌዴራል ወይንም ስቴት ህግ ፊት መሸፈኛ መልበስን ሲከለክል ወይንም ፊት መሸፈኛ ማውለቅ ሲጠይቅ።

### የፊት መሸፈኛ መልበስ ሊተው የሚችልባቸው

ድርጅቶች ለሚከተሉት ግለሰቦች የፊት መሸፈኛ መልበስ መጠየቅን መተውም ይችላሉ፡

- ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ልጆች
- የፊት መሸፈኛ የሚከለክላቸው የጤና ዕክል ፣ የስነ አዕምሮ ጤና ችግር ወይንም አካል ጉዳተኝነት ያለባቸው ሰዎች። በነዚህ ሳይገደብ ይህ የሚጨምረው ፊት መሸፈን ለመተንፈስ የሚከለክላቸው የጤና ዕክል ወይንም ራሳቸውን የሳቱ፣ የተሰናከለ፣ ወይንም ፊት መሸፈኛ ያለድጋፍ ማውለቅ የማይችሉ ሰዎች።

### አካላዊ ርቀት

ድርጅቶች አካላዊ ርቀትን መትግበር አለባቸው፤ በተለይ፡

- ጠረጴዛዎች በበቂ ተራርቀው መቀመጥ አለባቸው ከወንበር ወንበር ሲለካ ውስጥ የሚመገቡ እንግዶች ከጎን ባለው

ጠረጴዛ ከተቀመጡት ቢያንስ ስድስት ጫማ መራቃቸውን ለማረጋገጥ ወይንም ጠረጴዛዎችን የሚለያይ አካላዊ ከለላ ወይንም ግድግዳ መኖር አለበት።

- ተቋሙ የጠረጴዛ አገልግሎት የማይሰጥ ከሆነ ምግብና መጠጥ ማንሻ ጣቢያዎችና መመገቢያ ሥፍራ ውስጥ ባሉ መቀመጫዎች ላይ በቂ አካላዊ ርቀትን ለማረጋገጥ አሰራሮች ሊኖሩት ይገባል።

### የመያዝ አቅም ገደቦች

ድርጅቶች የመያዝ አቅም ገደቦችን መከተል ይኖባቸዋል፤ በተጨማሪም ለያንዳንዱ የስቴት መልሶ የመክፈት ዙሮች በተቀመጠው የማስቀመጥ አቅም ሁሉም ደንቦች መቀመጥ አለባ

### ከተማው አስተያየቶች ይፈልጋል!

የመከፈት መስፈርቶች ለማሟላት ምን አይነት ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ያሳውቁን ። እባክዎ ሃሳቦች ያሳውቁ በ5:00 p.m. አርብ Friday, August 28:

- በስልክ ከሆነ 206-386-1268 ይደውሉ (የትርጉም አገልግሎቶች አለ) በኢሜል ከሆነ ወደ: [consumerprotection@seattle.gov](mailto:consumerprotection@seattle.gov)
- በፖስታ ከሆነ ወደ: City of Seattle  
Dept. of Finance and Administrative Services  
Attention: Consumer Protection Division  
P.O. Box 94785  
Seattle, WA 98124-7085

